

የአለም ቀጣይ ምክር ቤት ይፋዊ መግለጫ

ኢትዮጵያ

የአለማችን የአከባቢ ልማት መሪ ፤ ትግራይ ክልል የቀጣይ ፖሊሲ ሽልማት የወርቅ ተሸላሚ ሆነች

ይህ ሽልማት ለአለማችን ምርጥ የመሬት ልማት ፖሊሲና ሌሎች እንደነ ቻይና፣ ብራዚልና ጆርጃን ያሉ ያቀረቡት አሸናፊ ፖሊሲዎች የሚሰጥ ሽልማት ነው።

ሃምበርግ/ቦን/ኦርዶስ እ.አ.አ በነሐሴ 22 2017፡ ብዙ ህዝብ ትንሽ የአፈር መከላከል የሚለው አባባል በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል እውን መሆኑ በተግባር ተረጋገጠ። ወደዚህ ውድድር ከቀረቡት 26 ፖሊሲዎችና ሌሎች እጩዎችን ድባቅ በመምታት ትግራይ ክልል የአለማችን የ 2017 እ.አ.አ የቀጣይ ምርጥ ፖሊሲ የወርቅ ተሸላሚ ሆነች። ይህ ሽልማት የምርጥ ፖሊሲዎች አስከፊ ተብሎም ይጠራል። የቀጣይ ፖሊሲ ውድድር በረሃማነትና የመሬት መመናመን የሚቀንሱ ምርጥ የአለማችን ምርጥ ፖሊሲዎችን ጎልተው እንዲወጡ የሚያደርግ ነው።

በተለየ የጋራ ጥረት፣ በህዝብ ፍላጎት የተመሰረተ የነፃ ጉልበት የህዝብ ንቅናቄ በመላው ህዝብና የወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ ከፍተኛ መጠን ያላቸው የተራቆቱ መራቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ አድርገዋል። የትግራይ በመሬት እቀባ የተመሰረተ እርሻ መር ኢንዱስትሪ-ላይዜሽን ፖሊሲ በሰፊ የህብረተሰብ ንቅናቄና ተሳትፎ ተደግፎ የወጣቶችን ጥያቄ የመለሰ፣ የህዝብ ብዛት ከአፈር ክለት መቀነስ ጋር ተጣጥመው (ብዙ ህዝብ ትንሽ የአፈር መከላከል) በሚለው መርህ መሬትን በመጠበቅና ዘላቂ ግብርና በመተግበር በምግብ ራስን የመቻልና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ትኩረት ያደረገ ስራ ማስተዋወቅ ችለዋል። የድንጋይ እርከንና ጉድጓዶች በመስራት የክርስ ምድር ውሃ ማጎልበት በመቻሉ የአፈር ክለት በከፍተኛ መጠን ቀንሷል፣ የዘላቂ ግብርና ተግባሮችን በሚገባ እንዲወሰዱ በምግብ ራስን መቻልና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲመዘገብም ከፍተኛ ድርሻ አበርክቷል።

የተባበሩት መንግስታት የአየር ለውጥና በረሃማነት መከላከል ኮንቬንሽን ከ የአለም ቀጣይ ፖሊሲ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ

ሞኒጆር ካርቡት፣ በ ተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ፀሃፊ ስር የአየር ለውጥና በረሃማነት መከላከል ኮንቬንሽን /UNCCD/ ደረቅ አከባቢዎች የአለማችን ምድራዊ አካል 40% ድርሻ አላቸው። በብዙ ሚልዮኖች የሚቆጠር ህዝብ በመሬት መራቆትና የአየር ለውጥ መጠቃታቸው የችግሩ ጥልቀት የሚያመላክት ነው። እስካሁን ዝቅተኛ ግምት ተሰጥቶ የነበረው የአከባቢ ችግር አነስተኛ ትኩረት የተሰጠው ነው። የቀጣይ ፖሊሲ ሽልማት እ.አ.አ የ 2017 በአከባቢ በከፍተኛ መጠን እየታየ ላለው ተግዳሮትና ውጤታማ ምላሽ የብርሃን ብልጭታ የሚያሳይ ነው። ሰባቱ የፖሊሲ ተሸላሚዎች

የአከባቢ ችግር ተጠቂ ቢሆኑም በከፍተኛ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ከችግሩ መውጣት የሚያስችል አኳኅን ተግባር ላይ መሆናቸው ነው።

አሌክሳንድራ ዋንዴል፣ የቀጣይ ፖሊሲ ቦርድ ዳይሬክተርና ምክትል ሊቀመንበር

የቀጣይ ፖሊሲ የወርቅ ተሸላሚ ኢትዮጵያዊ ትግራይ ክልል ለአለም የሚከተለው ጠንካራና ለህዝብ አቅም የሚሆን መልእክት እያስተላለፈች ነው። ለአየር ለውጥ በተጋለጠች አገር የምትገኘው ትንሿ ትግራይ ክልል በብልሃትና ውጤታማ በሆነ መንገድ የአለማችን ተግዳሮት እንዴት እየፈታች እንዳለች አሳይታለች። ይህ ውጤት ኢትዮጵያ ከሌሎች የምርጥ ፖሊሲ አሸናፊ አገሮች ጋር በአለም ካርታ በአከባቢ ልማት መሪነት የሚያስቀምጣት ነው።

ሽልማቱን በተመለከተ

የቀጣይ ፖሊሲ ሽልማት በአለምአቀፍ ደረጃ ለህዝቦች ሳይሆን ለፖሊሲዎች ክብር የሚሰጥ ነው።

የአለም ቀጣይ ፖሊሲ ምክርቤት በየአመቱ ለአለማችን ቀጣይ ፖሊሲ አስቸኳይነት ያላቸው ጉዳዮች አስመልክቶ አርእስት ይመርጣል። እ.አ.አ በ 2017 ከ ተባበሩት መንግስታት የአየርለውጥና በረሃማነት መከላከል ኮንቬንሽን በመተባበር በደረቅ አከባቢዎች በዘላቂ ልማት ግቦች መሳካት ቁጥር 15 ተግባር 3 በተመናመነ መሬትና በረሃማነት የተጠቃ መሬት ጨምሮ የተራቆተ መሬት ወደ ነበረበት መመለስና የሂወት ጥበቃና ለኑሮ መሻሻልና በረሃማነት፣ ድርቅና ኅርፍ በመከላከል ከመራቆት ነፃ የሆነ አለም ለመፍጠር የሚያተጋ ሽልማት ነው። ይህ ሽልማት እ.አ.አ መስከረም 11 2017 በተባበሩት መንግስታት የአየርለውጥና በረሃማነት መከላከል አባላት 13 ኛ ኮፈረንስ በኦርዶስ ቻይና ብይፋዊ ስነስርዓት ይሰጣል።

ሌሎች ተሸላሚ ፖሊሲዎች

በዚህ ፕሮግራም ሌሎች ውጤታማ ፖሊሲዎችም ይሸለማሉ። በደረቅ አከባቢ 1.2 ሚልዮን ሲስተርን /ኩሬ/ በመስራት በሚልዮን የሚቆጠሩ ድሃ ድሃ ገበሬዎች አቅም መገንባት ያስቻለ የብራዚል ኩሬ፣ በረሃማነት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በቻይና የወጣው ህግ፣ ከንክኪ ነፃ የሆኑ አከባቢዎች አገር በቀል 2600 ጠባቂዎች በቅድመ ግንባር ተሰልፈው ለአከባቢ መራቆት ያደረጉት ጥበቃ፣ በመካከለኛ ምስራቅ በስፋት የተሰራበትና ረጅም እድሜ ያለው ሂማ የሚባል ባህላዊ አከባቢ የመጠበቅ ህግ በማሻሻል የጆርዳን ቁጥቋጦ ደን የመጠበቅ ስትራቴጂ፣ መጠነ ሰፊና ብዙ ሴክተሮች ያቀፈ ምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የወጣው የ3ኤን ተነሳሽነት (3N initiative) "Nigerians nourishing Nigerians" ኒጅራውያን በኒጅራውያን ይመገቡ " የሚለውና " 4 እንደ 1000" ተነሳሽነት በአካላዊ ካርቦን በመጠቀም ለአየር ለውጥ መከላከል የመጣው አዲስ አስተሳሰብ ናቸው።

የቀጣይ ዓለም ፖሊሲ ምክርቤት ማነው

የቀጣይ ዓለም ፖሊሲ ምክርቤት መጨው ትውልድ በፖሊሲ ቀረፃ ፍላጎት እንዲያሳድር የሚያደርግ ሲሆን በአለማችን ለውጥን በማስፋፋት ስመ ገናና ውጤታማ ታዋቂነት ያላቸው 50 አባላት ያሉበት ነው። ምክር ቤቱ የጋራ ቀጣይ ተግዳሮት የሚዳስስና ለውሳኔ ሰጪ አካላት ብቁ ፖሊሲያዊ አማራጭ የሚያቀርብ ነው። ምክርቤቱ ከማህበረሰብ ጋር የሚሰሩ አካላት ፓርላማዎች፣ መንግስታትና ነጋዴዎችና ከአለምአቀፍ ድርጅቶች በቅርብ የሚሰሩና ከአለም ምርጥ ፖሊሲዎችን በመለየት ይታወቃል። ይህ ምክርቤት በ ሃምቡርግ ጀርመን በምግባረ ሰናይ ድርጅትነት የተመዘገበ ነው። worldfuturecouncil.org

የተባበሩት መንግስታት ለአየርለውጥና በረሃማነት መከላከል ኮንቬንሽን ማነው

የተባበሩት መንግስታት ለአየርለውጥና በረሃማነት መከላከል ኮንቬንሽን (UNCCD) በመሬት ነክ ጉዳዮች የሚሰሩ ብቸኛ አለምአቀፍ አስገዳጅ ውል ያለው ነው። ኮንቬንሽኑ በመሬት ደህንነት ላይ የሚሰሩ ሲሆን ከ 196 አባሉ ጋራ በመተጋገዝ የሚሰሩና ዘላቂ የልማት ግቦች ላይ የሚሰሩ ነው። የመጨረሻ ግቡ ደግሞ መሬት ከድርቅ ለመከላከልና ከአቅም በላይ መጠቀምን በመጠበቅ ለሁላችን ውሃ፣ ምግብና ሃይል የመስጠት አቅም እንዲኖረው ማድረግ ነው። መሬት በዘላቂነት በመንከባከብ መራቆት አልባ መሬት መፍጠር ነው። ለቀጣይ ደግሞ ከአየር ለውጥና ከመሬት አጠቃቀም የሚመነጭ ግጭት እንዲቀንስ ለህብረተሰብ የሚደግፍ ነው። www.unccd.int